

ዛሬም ነጸብራቆች ናችሁ!

ወንድይራድ ኃብተየስ 04-21-18

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት የዜጎች ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ተከብረው ዜጎች በነፃነት የሚኖሩባት አዲሲቷን ኢትዮጵያን ለመፍጠር መሠረት ሆኗል። ሕገ-መንግሥቱ ከመግቢያው ጀምሮ የጋራ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ማኅበረሰብ መፍጠር የሚያስችሉ፣ የህዝቦችን አብሮነት የሚያጎለብቱ፣ የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጡ፣ በህዝቦች መካከል መከባበርና መቻቻል የሚያስፍኑ አንቀጾችን ያካተተ ነው። ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታችንም የህገ-መንግስታችን አንዱ ውጤት ነው። የፌዴራል ስርዓቱ ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ፣ ባህላቸውን እንዲያጎለብቱ፣ ህጻናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዲማሩ፣ ዜጎች በቋንቋቸው እንዲዳኙ፣ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን እንዲለማመዱ፣ ወዘተ አድርጓል።

ህገመንግስታችን የግንቦት 20 የድል ውጤት ነው። ግንቦት 20 ደግሞ የአስር ሺዎች ደምና የበርካቶች አጥንት ድምር ውጤት መሆኑን መግለጽ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ዘንድሮ የግንቦት ሃያን ለ27ኛ ጊዜ የምናከብረው በፈጣን ተሃድሶ የለውጥ ዑደት ውስጥ ሆነን ነው። በርካቶች አዲሲቷ ኢትዮጵያ እውን እንድትሆን ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፍለዋል። ይሁንና ያን ያህል መስዋዕትነት የተከፈለበት ሰላምና ዲሞክራሲ አጠባበቁን ያወቅንበት አይመስልም። ለእነዚያ ቁርጠኛ የህዝብ ልጆች ግንቦት 20 መታሰቢያቸው መዘከሪያቸው መሆን ይኖርባቸዋል። እነዚያ በዱር በገደል የወዳደቁት ውድ የህዝብ ልጆች የህዳሴያችን ነጸብራቆች፤ ደምና አጥንታቸው ዛሬም ህያው ሆኖ የአብሮነታችን ማሳያ ሆኗል። ለሌሎች ነጻነት፣ ለሌሎች ዕኩልነት ሲባል መለወጫ የሌላትን ህይወት መገበር፣ አካልን ማጉደልን የሚያክል መስዋዕትነት ያለ አይመስለኝም።

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ህዝባዊነት እየተሸረሸረ ህዝቦችን እየገነገነ የመጣበት ሁኔታን እያስተዋልን ነው። ቀማኝነት የሰልጣን ሱስ ሹመኞቻችንን ክፉኛ እየተፈታተናቸው ነው። በአሁኑ ሰዓት እያየን ያለነው ግለኝነት እጅግ አሳፋሪ በርካቶች ሰርተው ከማግኘት ይልቅ ሰርቀውና አጭበርብረው መክበርን

አማራጭ አድርገው ተያይዘውታል። ህዝብና መንግስት አምኖ የሰጣቸውን ወንበር ለጥቅም ማሳደጃነት ሆኖ ሲያገለግል ስንመለከት ኢትዮጵያዊ ስብዕና ምን ያህል እንደተሸረሸረ እንደሆነ መረዳት የሚከብድ አይደለም። እነዚያ ቁርጠኛ የህዝብ ልጆች ግን መተኪያ የሌላትን ክቡር ህይወታቸውንና አካላቸውን ለህዝብ ጥቅም ሲሉ በየዱር ገደሉ ገብረዋል። በአሁኑ ሰዓት ጥቅም ፈላጊዎች እንኳን ህይወትና አካላቸውን ለህዝብ ሊሰጡ ይቅርና የዕለት ጥቅማቸውን እንኳን አሳልፈው መስጠት አይፈልጉም።

ባለፈው ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዝብ ተወካዮች ፊት አዲሱ ካቢኔያቸውን ሹመት ሲያጸድቁ አደራ ካሉት ጉዳዮች መካከል አንዱ ኪራይ ሰብሳቢነትን መዋጋት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ ነው። በእርግጠኝነትም ኪራይ ሰብሳቢነት ለአገራችን ህልውና እጅግ ጠንቅ ነው። ለኪራይ ሰብሳቢዎች ዋንኛ መሸሸጊያ ደግሞ የትምክህትና የጥበት አስተሳሰቦች የእኩል ወገን ነው ወይም የእኩል ወገን ነኝ፣ ይዚያ ሃይማኖት ተከታይ ነው ወይም የዚህ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ የሚሉ አስተሳሰቦች ወደ አረንጓዴው እንደሚከቱን ማሰብ ተገቢ ነው። ሕገ-መንግሥቱ በፌዴራሉ ሥርዓት ውስጥ በሕዝቦች መካከል ስለሚኖር ዝምድና እና የጋራ መስተጋብር መሠረታዊ መርሆዎችን ያስቀምጣል። በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የህግ የበላይነት መቼም የትም ለድርድር መቅረብ የለበትም።

የፌዴራል ስርዓቱ ህዝቦች አካባቢያቸውን እንዲያለሙ ሁኔታዎችን ስላመቻቸ ፍተሃዊ የሃብት ክፍፍል እንዲኖር ዋንኛው መንገድ ነው። ይህን ስርዓት መከላከል ለአብሮነታችን መሰረቱን ማጎልበት ነው። የፌዴራል መንግስቱ በክልሎች መካከል ተመጣጣኝ ዕድገት እንዲኖር የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ በመቀጠል የሚታዩ ህጻኖችን ማረምም ለነገ የሚተው ነገር መሆን የለበትም። ከዚህ ቀደም ምንም ዓይነት መሰረተ ልማት ያልነበራቸው አርብቶ አደር አካባቢዎች ዛሬ ላይ የትላልቅ መሰረተ ልማት ለአብነት፣ መንገድ፣ መበራት፣ ውኃ፣ ቴሌኮም ወዘተ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል። ይህ በመሆኑም ዛሬ ከቀድሞ ጊዜ በተለየ መልኩ በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ኢንቨስትመንቶች በመስፋፋት ላይ ናቸው። ታዲያ ይህ ልማት የግንቦት ሃያ ድል ውጤት አይደለምን?

ሕገ-መንግሥቱ ሁሉም ዜጎች የሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በእኩልነት መከበር እንዳለባቸው በግልጽ የሚደነግጉ አንቀጾችን አካቷል። ዛሬ በአገራችን በፖለቲካዊ አስተሳሰብ መደራጀትና ሃሳብን በነጻነት

የመግለጽ መብት የተለመደ ተግባር መሆን የቻለው ይህ መብት ህገመንግስታዊ ዋስትና ስላገኘ ነው። አገራችን የብዙሃን ፓርቲ ስርዓትን መተግበር በመቻሏ በሕጋዊ መንገድ የተመዘገቡ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአገራችን በነጻነት ይንቀሳቀሳሉ። ዜጎች በነጻነት መንግስትንም ሆነ የመንግስትን አሰራር መተቸት የሚችሉበት ስርዓት ተዘርግቷል። ሃሳብን የመግለፅ መብት በመረጋገጡ ማንም የፈለገውን ሃሳብ የሌሎችን መብት እስካልተጋፋ ድረስ የመግለጽ መብትም በህገመንግስቱ ተረጋግጧል። በዘር፣ በብሔር ብሔረሰብ፣ በቀለም፣ በጾታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ አመጣጥ፣ በሃብት፣ በትውልድ ወይም በሌላ አቋም በሰዎች መካከል ልዩነት እንደማይደረግና ሁሉም ሰዎች እኩል ተጨባጭ የህግ ዋስትና የማግኘት መብት እንዳላቸው በግልጽ ያስቀምጣል። ይህም ባለፉት 27 ዓመታት በተግባር ተረጋግጧል። ይህስ የግንቦት ሃያ ድል ወጤት አይደለምን?

በህገ-መንግስታችን የሃይማኖት ነጻነትንም አጎናጽፎናል። ዛሬ በአገራችን መንግስታዊ ሃይማኖትም ሆነ ሃይማኖታዊ መንግስት የለም። በሃይማኖት ምክንያት የሚደርሱ ተፅዕኖዎች ተወግደው ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት እየተስተናገዱበት ስርዓት ተመስርቷል። በመሆኑም ሃይማኖቶች ሁሉ ተከባብረውና ተቻችለው የሚኖሩባት አገር እውን ሆናለች። ሁሉም ሃይማኖቶች አስተምህሮታቸውን በነጻነት የሌሎችን መብቶች አክብረው ማስተማር ይችላሉ። ይሁንና የእኔን ሃይማኖት ከፍ ለማድረግ የሌላውን ዝቅ ማድረግ አሁን ህገመንግስታዊ አካሄድ ነው። በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የሃይማኖት ነጻነት ህገመንግስታዊ ዋስትና የተቸረው ጉዳይ ነው። ይህስ ታዲያ አንድ ተጨባጭ የግንቦት ሃያ ድል ወጤት አይደለምን?

በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሠረት አገራችን በታሪኳ አከናውናው የማታውቃቸውን እጅግ ግዙፍ የሆኑ ባለ ቢሊዮን ዶላር ወጪ የሚጠይቁ ፕሮጀክቶችን መገንባት ችላለች። ለአብነት ያህል ከአፍሪካ ቀዳሚ የሆነ የውኃ ኃይል ማመንጫ ግንባታ፣ የባቡር መስመር ዝርጋታ፣ ከነጉድለታቸውም ቢሆን ዘጠኝ ግዙፍ የስኳር ፋብሪካዎችና የማዳበሪያ ፋብሪካዎች ግንባታዎች እንዲሁም ሰፋፊ የመንገድ ግንባታ፣ በቴሌኮሙዩኒኬሽን ዝርጋታ ወዘተ አገልግሎት የታዩት ዕድገቶች እጅግ ከፍተኛ ከመሆናቸውም ባሻገር የአገራችንን ዕድገት ወደ ፊት በማራመድ ረገድ ጉልህ ድርሻ እንደሚኖራቸው እሙን ነው። እነዚህ ሁሉ መልካም ነገሮች የግንቦት ሃያ ድል ወጤት አይደለምን?

የዜጎች የመምረጥና የመመረጥ መብትም ሕገ-መንግሥታዊ እውቅና አግኝቷል። የአገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የራሳቸውን ዕድል በራሳቸው የመወሰን ያልተገደበ መብታቸውም ለመጀመሪያ ጊዜ እውቅና ያገኘው በዚህ ሕገ-መንግሥት አማካኝነት ነው። ዛሬ ዜጎች ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን መጠቀም የሚችሉበት ሁኔታ ተመቻችቷል። ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን ተጠቅመው የበጀትና ለሚሉት ተወካይ ድምጻቸውን ሰጥተው ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር እንዲሁም ሁሉም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በፌዴራሉ መንግስት ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብታቸው ተከብሯል። ይህን የግንቦት ሃያ ድል ውጤት አይደለምን?

እንግዲህ ብሶት የወለዳቸው እውነተኛ የህዝብ ልጆች በከፈሉት የህይወትና የአካል መስዋዕትነት የአገራችን ህዝቦች የሚያጣጥሟቸውን ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን መጎናጸፍ ችለዋል። የእነዛ ቁርጠኛ የህዝብ ልጆች ደምና አጥንት የተከሰከሰበትን ውድ ዋጋ መጠበቅና ማስቀጠል የዚህ ትውልድ ሃላፊነት መሆን መቻል አለበት። በማይገባ ነገሮች ወዲህና ወዲያ ስንጓዝ አገራችንን ለውጭ ሃይል አሳልፈን እንዳንሰጣት ስጋት አለኝ። የአሁኑ ትውልድ ሃላፊነት ሊሆን የሚገባው የተጀመሩ መልካም ነገሮችን ማስቀጠል፣ ህጻኖችን ማስተካከል እንዲሁም የጸረ ድህነት ትግሉን በማጠናቀቅ አገሪቱን ከኋላ ቀርነት በማላቀቅ ዜጎችን ወደተሻለ ህይወት እንዲሸጋገሩ ማድረግ ነው።። ህይወታቸውንና አካላቸውን መስዋዕት አድርገው ለዛሬዋ እኩልነትና ነጻነት ያበቁንን እነዚያ እውነተኛ የህዝብ ልጆች ዛሬም ነገም ምስጋና ይግባቸው። እኩልነትንና ነጻነትን ባሰብን ጊዜ ሁሉ፣ የእነዚያ እውነተኛ የህዝብ ልጆች አጽም ይለመልማልና በእጃችን የገቡትን ድሎች አስጠብቀን ለተጨማሪ ስኬት እንትጋ።